

**የኮቪድ-19 ክትባቶች አሁን ከ 75 ዓመት እና ከዚያ በላይ ለሆኑ ሰዎች ይገኛሉ**

- \* ዕድሜያቸው 75 እና ከዚያ በላይ የሆኑ ግለሰቦች አሁን ለኮቪድ-19 ክትባት ቀጠሮ መያዝ ይችላሉ።
- \* ጣቢያዎችን ለማየት እና በአንላይን ቀጠሮ ለመያዝ [www.mass.gov/COVIDVaccineMap](http://www.mass.gov/COVIDVaccineMap) ይጎብኙ።
- \* ክትባቱ ነፃ ስለሆነ በጭራሽ ክፍያ እንዲከፍሉ ወይም ቀጠሮ ለመያዝ የከፊድት ካርድ ቁጥር አይጠየቁም።
- \* የክትባት አቅርቦት በጣም ውስን ስለሆነ ቀጠሮ ለመያዝ ብዙ ሳምንታትን መጠበቅ ሊኖርብዎት ይችላል።
- \* ለጥያቄዎች እና ለእርዳታ በማሳቹሴትስ የኮቪድ-19 ስልክ መስመር 2-1-1 ይደውሉ።

**ቀጠሮ ለመያዝ ምን ያስፈልግዎታል**

- \* ሙሉ ስምዎን፣ የትውልድ ቀንዎን፣ የኢሜይል አድራሻዎን፣ የስልክ ቁጥርዎን፣ የቤት አድራሻዎን ይስጡ።
- \* የጤና መድን መረጃ (ካርድዎን ይያዙ እንዲሁም የፖሊሲ ቁጥርዎን ያዘጋጁ)።
- \* ከጤና ጋር ተያያዥነት ያላቸውን ተከታታይ ጥያቄዎች ይመልሱ።
- \* የመፍቀጃ እና የማረጋገጫ ቅጽን ያትሙ እና/ወይም ይፈርሙ።

**ወደ ቀጠሮዎ ማምጣት የሚያስፈልግዎት ነገር**

- \* በክትባት ስርዓት ውስጥ ስምዎን ለማረጋገጥ ካለዎት ስምዎ ያለበትን መታወቂያ ይዘው ይምጡ።
- \* ካለዎት የጤና መድን ካርድዎን ይዘው ይምጡ። የጤና መድህንዎ እርስዎ ምንም ሳይከፍሉ እንዲከፍል ይደረጋል። ክትባቱን ለመውሰድ የመድን ዋስትና አያስፈልግዎትም።
- \* ማተም ከቻሉ የእርስዎን የማረጋገጫ ቅጽ። እርስዎ ሲደርሱ ጣቢያዎች የማረጋገጫ ቅጾች ሊኖራቸው ይችላሉ።

**በአካባቢው ወደሚገኙ የክትባት ጣቢያዎች ነፃ እና ደህንነቱ የተጠበቀ የትራንስፖርት አገልግሎት**

- \* የሶመርቪል-ካምብሪጅ (Somerville-Cambridge) የአረጋውያን አገልግሎቶች (SCES) ዕድሜያቸው 75+ ለሆኑ ለአካባቢው ጎልማሶች በአቅራቢያ ወደሚገኘው የኮቪድ-19 ክትባት ጣቢያዎች ነፃ ትራንስፖርት ይሰጣል።
- \* ስለ SCES ክትባት የትራንስፖርት ፕሮግራም የበለጠ መረጃ ለማግኘት፣ ወይም ለ ጉዞ ለመመዘገብ ለ **SCES** በ **617-628-2601** ይደውሉ ወይም በ [info@eldercare.org](mailto:info@eldercare.org) ኢሜይል ይላኩ።

በአሁኑ ጊዜ የሚገኙ ሁሉም የኮቪድ-19 ክትባቶች ኮቪድ-19 ን ለመከላከል ደህንነታቸው የተጠበቀ እና በጣም ውጤታማ እንደሆኑ ተረጋግጧል።

**እራስዎን አጭብርባሪዎች ይጠብቁ**

የካምብሪጅ ነዋሪዎችን ስለባ ያደረጉ ማናቸውም ከክትባት ጋር የተያያዙ ማጭበርበሮችን ባናውቅም አጭብርባሪዎች በአገሪቱ ውስጥ የውሸት የኮቪድ-19 ክትባት ቀጠሮ ማስያዣ ገንዘብ ስለመውሰዳቸው ዘገባዎች አሉ።

**እባክዎን ያስታውሱ፡**

- \* እርስዎ ክትባቱን ለማግኘት ስምዎን በዝርዝር ውስጥ ለማስገባት መክፈል አይችሉም ።
- \* እርስዎ ክትባቱን ቀደም ብለው ለማግኘት መክፈል አይችሉም ።
- \* አንድ ሰው ስለ ክትባቱ ቢደውልልዎት፣ ቢጽፍልዎት ወይም በኢሜይል ቢልክልዎት እና የማህበራዊ ዋስትና ቁጥርዎን፣ የባንክ ሂሳብዎን ወይም የከፊድት ካርድ ቁጥሮችዎን ቢጠይቅዎት ያ ማጭበርበር ነው።

ለጥያቄዎች እና ለአዳዲስ መረጃዎች፣ ለካምብሪጅ ከተማ **(City of Cambridge)** ክትባት የመረጃ መስመር ይደውሉ፡ **617-349-9789**

